

በአውስትራሊያ የሚገኘው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ የ26ኛው ዓመት የግንቦት 20 በዓል በደማቅ ሁኔታ አከበረ፤

በአውስትራሊያ ዋና ከተማ በሆነችው ካንበራ የሚገኘው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ 26ኛው ዓመት የግንቦት 20 ብሄራዊ በዓል ጥሪ የተደረገላቸው የተለያዩ አገራት አምባሳደሮች፣ የዲፕሎማቲክ ኮሚቴ አባላት፣ የፓርላማ አባላት፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ የተለያዩ የቢዝነስ ኮሚቴ ተወካዮች፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኃላፊዎች፣ የአገራችን ወዳጆች፣ በካንበራ እና አካባቢ የሚኖሩ የኮሚቴ አባላት እንዲሁም ከሜልበርንና ከሲድኒ የመጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ በአጠቃላይ ከ250 በላይ ሰዎች በተገኙበት ግንቦት 22 ቀን 2009 ዓ.ም. በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል።



እለቱን በማስመልከት ከብርት አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማሪያም ንግግር ያደረጉ ሲሆን ግንቦት 20 የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከነበረባቸው የብሄር ጭቆና ተላቀው ሁሉም አብረውና ተከባብረው፣ በእኩልነትና በአንድነት ተፈቃቅረው አብረው ሊኖሩ የሚያስችላቸው የጋራ ህገ መንግስት በማፅደቅ በእኩልነትና በጋራ በመቻቻል በአንድነት አዲስቷን ኢትዮጵያ እንዲገነቡ ያስቻላቸው እለት መሆኑን፣ ግንቦት 20 ሀገራችን ከድህነት ወደ ብልጽግና ያሸጋገረ ድል መሆኑን፣ ሀገራችን ለረዥም አመታት ትታወቅበት ከነበረው ጦርነትና ልመና ወጥታ ፈጣን፣ ቀጣይነትና ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚነት የሆነበት ኢኮኖሚ እየተመዘገበ

የሚገኝበት ሀገር መሆኑን፣ ኋላ ቀር አመለካከቶች እየተደፈቁ ዲሞክራሲያዊ ባህሎች እንዲያብቡና እንዲጎለብቱ የሚያስችል ሁኔታ የተፈጠረበት ወቅት መሆኑን፣ ህዝባችን የመደራጀት የሚመራቸውን የመምረጥ፣ የመፃፍና የመናገር ቋንቋቸውንና ባህላቸውን የማሳደግ፣ በሰላም የማልማትና የመጠቀም መብታቸው የተከበረበት ሁኔታ መፈጠሩን ለታዳሚዎቹ ማስማት ችለዋል።



በበአሉ አከባበር ላይ የአገራችን የኢንቨስትመንት የቱሪዝም መስህቦችን በቪዲዮ የታገዘ ምስል እንዲሁም የአገራችን ብሄር ብሄረሰቦች የሙዚቃ ቪዲዮ እና የአገራችን ምግብ ዝግጅት ለታዳሚዎች እንዲቀርብ በማድረግ በአሉ በደመቀ ሁኔታ መክበር ተችለዋል።



በተመሳሳይ መልኩ በፐርሽን የሚገኙ የትግራይ ኮሚኒቲ አባላት 26ኛው የግንቦት 20 በዓል ግንቦት 19 ቀን 2009 ዓ.ም. ከ200 በላይ የኮሚኒቲ አባላት በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ማክበር ችለዋል።

ከብርት አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማሪያም በመድረኩ ላይ በመገኘት ሀገራችን ባለፉት 26 ዓመታት በተሰሩ ስራዎች በፖለቲካ በማህበራዊ እና በኢኮኖሚ ዘርፍ አስደናቂ ውጤት የተመዘገቡ መሆኑን፣ ቀጣይና የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት ከሀገር ውጭ የሚኖረው የዳያስፖራ አባላት የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ የሚጠበቅበት መሆኑን፣ በሀገራችን አስተማማኝ እና ቀጣይ ዕድገት እንዲመጣ የኤሌክትሮኒክ ኃይል አቅርቦት ማሳደግ ወሳኝ በመሆኑ የሀገር ፕሮጀክት የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በንድ በመግዛት መደገፍ ያለባቸው መሆኑን ገልጸዋል። በአሉ የበለጠ ለማድመቅ በዲጂቲ የታጀበ የሀገር ባህል ሙዚቃ እና ምግብ እንዲቀርብ በማድረግ በአሉ ድምቀት እንዲያገኝ ማድረግ ተችሏል።

